

አንዱን ወቅሶ አንዱን አወድሶ...

ዮናስ 04-25-18

አዲሱ የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሃገሪቱ የተለያዩ ክፍለ ግዛቶች በመዘዋወር ከህዝብ ጋር እየተወያዩ ነው። ከእነዚህም መካከል ለዚህ ጽሁፍ መነሻ የሆነኝ ከባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎች ጋር ያደረጉት ውይይት ነው። በዚህ ውይይት የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የአማራ ህዝብ ከመላው ኢትዮጵያውያን ጋር በመሆን ጀግንነቱንና ቆራጥነቱን ለሀገሩ አሳልፎ የሰጠ ኢትዮጵያ ታፍራና ኮርታ፤ ማንነቷን አስከብራ እንድትቆይ ያደረገ ኩሩ ህዝብ መሆኑን ፤ በሌላ በኩልም ከክልሉ ውጪ የሚኖረው የአማራ ህዝብም ኢትዮጵያዊነት የክልል ድንበር የማይወስነው፤ ጠንካራ ወንድማማችነት እና አብሮነት እንደሆነ ያሳየ ነው ብለዋል። ይህን መሰሉን እሴት ለቀጣይ ትውልድ ለማስተላለፍ አብረን ልንተጋ እና ጥላቻን ልናርቅ ይግባል ነው ያሉት።

በክልሉ የተንሰራፋው ድህነት ብዙዎችን እያጎሳቆለ እና እያሰቃየ ይገኛል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፣ ይህ እውነት ሊለወጥ ይገባል፤ እንዲለወጥም እጅ ለእጅ ተሳስረን ልንሰራ ይግባል ብለዋል። ክልሉ ያለውን ጠንካራ የሰራ ባህል እና የተፈጥሮ ሀብት እንደ መልካም አጋጣሚ በመውሰድ ዛሬ ላይ ከድህነት እና ኋላ ቀርነት መላቀቅ እንደሚገባም በማውሳት ቀጣዩ የመንግስት አቅጣጫ ህዝብን መሰረት ያደረገ መሆኑን ማመላከታቸው ነው የጉዳዩ ትኩረት።

አገልጋይነት ካልተፈጠረ፤ የሸሸው ካልተመለሰ እና ሌብነትን መቆጣጠር ካልተቻለ ሀገርን መለወጥ አስቸጋሪ እንደሆነ የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ፤ መንግስት የኢትዮጵያውያን የሰላም፣ ዴሞክራሲ እና የልማት ጥያቄ ለመመለስ እንደሚሰራ እና ቃል የሚገባቸውን ጉዳዮች ተግባራዊ

ማድረግ መጀመሩን አመላካች የሆኑ አብነቶች አንስተዋል።

ሁሉም ኢትዮጵያዊ በሚኖርበት ቦታ በሰላም እስከኖረ እና ህግን እስካከበረ ድረስ አንድም ዜጋ በሀገሩ ላይ የመስራት መብቱ ሊገፈፍ አይግባም ። ከብሄር ማንነት በላይ እንደሰው አስበን ለሰው ክብር ሰጥተው እንስራ ማለታቸውንም እንደዜጋ ቦታ ልንሰጠው ይገባል። በብዙ ቁስል ውስጥ ያለፍን ህዝቦች እንደመሆናችንም ቂም መቋጠር የለብንም፤ በይቅርታ እንኑር በማለት፥ “የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚያምርበት ይቅርታ ነው። በፍቅር ወደፊት መሄድ ነው የሚሻለው።” የሚል መልዕክት አስተላልፈዋል። በተለይ ወጣቱ የተሻለ ሀገር መፍጠር እንዲቻል ከቂምና ከክፉ ሀሳብ መውጣት እንዳለበት ነው ያሳሰቡት። ኢትዮጵያዊነትን ለመገንባት ሁላችንም መደመር አለብን፤ አንዱን ወቅሶ አንዱን አወድሶ መሆን የለበትም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ፤ አሁን ላይ ኢትዮጵያዊነት መጠገን እና መታከም አለበት ለዚህ ደግሞ የሀይማኖት አባቶች ሀላፊነታቸውን ሊወጡ ይግባል ሲሉ አሳስበዋል ።

ስለሆነም ህዝቡ የተጣለበትን ሃላፊነት እንዲወጣ የዚህን መልእክትና ማሳሰቢያ አንድምታ አስቀድሞ መረዳት ያስፈልጋልና ነው ማንሳቴ። የባህርዳሩን ከላይ የተመለከተ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ማሳሰቢያ እና ሃገራዊ ጥሪ ጨምሮ ከዚያ ቀደም በነበሯቸው ህዝባዊ መድረኮች ያስተላለፏቸው መልእክቶች አገራዊ አንድነትና መግባባት ላይ ያተኮሩ ቁም ነገሮች ናቸው ፡ ፡ ለዚህ ስልጣን ያበቃቸው ኢሕአዴግ በተለያዩ ጊዜያት አደረግኳቸው ባላቸው ተሃድሶዎች ለሕዝብ ቃል የገባቸው በርካታ ጉዳዮች አሉ፡ ፡ ስለሆነም እነዚህን ቃሎች ለመፈጸም የሚያስችሉ ዕርምጃዎችን ከመውሰድ ጀምሮ የተለያዩ ጉዳዮችን ሲያስፈጽሙ፤ ከድርጅታቸውና ከቅርብ ሰዎቻቸው በተጨማሪ የሕዝብ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው መሆኑ ነው የመጀመሪያው አንደምታ ፡ ፡ የህዝብ ብቻ አይደለም የተፎካካሪ ፓርቲዎችና ቡድኖች ድጋፍ የግድ ይላል፡ ፡ ይህ ድጋፍ

በኢትዮጵያ ምድር ለሰላማዊ የፖለቲካ ትግል የሚመጥን ምኅዳር እንዲፈጠር ይረዳል፡፡
ከትናንት ዛሬ፣ ከዛሬ ደግሞ ነገ የበለጠ የተሻለ እንዲሆን ይጠቅማል፡፡ በእልህና በቂም በቀል
የተለወሰው የተለመደው የግትርነት ፖለቲካ ለአገርም ለሕዝብም የማይጠቅም መሆኑን
በመገንዘብ፣ ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ የሚረዳ ጠጠር መወርወር አገራቸውን የሚወዱ
ዜጎች ተግባር ሊሆን ይገባል፡፡ በጥቅሉ ኢትዮጵያዊነትን ከቃል በላይ በተግባር ማግዘፍ ትልቁ
ሥራ መሆን አለበት ነው አንድምታው፡፡

የኢትዮጵያ የታላቅነት ክብር የሚመለሰው በገዛ ልጆቿ ሁለንተናዊ ተሳትፎ ብቻ መሆኑም
ሌላኛውና ከቀደመው የማይለይ መሰረታዊ የሆነ የመልእክታቸው አንድምታ ነው፡፡ ኢትዮጵያ
ሉዓላዊ አገር እንደ መሆኗ መጠን በውስጥ ጉዳይዋ የተሟላ ተሳትፎ ማድረግ የመላ
ኢትዮጵያውያን የማይገሰስ መብት ብቻ ሳይሆን ግዴታም ነው፡፡ ምዕራባውያንም ሆኑ ሌሎች
በውስጥ ጉዳያችን ገብተው እንዲፈተፍቱ መፍቀድ አይገባም፡፡ ለዚህ ደግሞ መከፋፈል ሳይሆን
የጋራ አቋም ሊኖር የግድ ነው፡፡ የውጭ ኃይሎች ጥቅማቸውን ለማስጠበቅ ሲሉ የማይፈነቅሉት
ድንጋይ የለም፡፡ ይህ ፍላጎታቸው በኢትዮጵያ ምድር ተቀባይነት ማግኘት የለበትም ነው
መልእክቱ ፡፡

የኢትዮጵያ ልጆችም የእነሱ ተላላኪ መሆን የለባቸውም፡፡ ይህ ዕውን እንዲሆን ደግሞ
ኢትዮጵያውያን በእኩልነት የሚስተናገዱበት ሥርዓት እየገነባን ነውና በምክንያት አግዙን ነው
አንድምታው፡፡ በአገራቸው ጉዳይ ባይተዋር ሳይሆኑ ከዳር እስከ ዳር የሚሳተፉበት ምኅዳር
ለማበጀት መንግስት እየተጋ ነው፡፡ ለዚህም ብልሹ አሠራሮች መወገድ አለባቸውና ደግፉን ነው
መልእክቱ ፡፡ የሕዝብና የአገር ፀር የሆነው ሙስና (ሌብነት) በጠንካራና በአስተማማኝ ዕርምጃ
መምከን የሚችለው ህዝብ ሲሳተፍበት ብቻ ነው ፡፡ ይህ ሲሆን የዜጎች ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ

መብቶች በምልዓት እንዲከበሩ የሚያስችል ግልጽና ተጠያቂነት ያለበትን የመንግስት አሰራር በተግባር ማረጋገጥ ይቻላል። ለዚህ ቀና ሐሳብ ተግባራዊነት ጠቅላይ ሚኒስትሩንና አስተዳደራቸውን በአገር ፍቅር ስሜት መደገፍ ይገባል።

አስተዋዩና ጨዋው የኢትዮጵያ ሕዝብ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር የተደሰተውን ያህል፣ ድጋፍ ከመስጠት ወደ ኋላ ማለት የለበትም ነው መልእክቱ። በአራቱም ማዕዘናት ከሚኖረው ይህ የተከበረ ሕዝብ ጋር ጠቅላይ ሚኒስትሩ እየመከሩ የሚገኙትና የሥራቸው መጀመሪያ ያደረጉት ህዝቡ ከአገሩ በላይ ምንም የሚያስቀድመው ነገር ስለሌለ ነው። ይህንን የመሰለ ተምሳሌታዊ ሕዝብ በመምራት ተዓምር መሥራት እንደሚቻል ጥርጥር የሌላቸው መሆኑም የመልእክታቸው አስኳልና ልንገነዘበው የሚገባን አብይ ነጥብ ነው።

ጠቅላይ ሚኒስትሩም በንግግራቸው ለማመልከት የፈለጉት ይህንን ነው። አሁን ትልቁ ነገር ያጋጠሙ ችግሮችን በሰከነ መንገድ መፍታት እንደሚቻል የጋራ መግባባት መፍጠር ነው። በተለይ በፖለቲካው ውስጥ ያሉ ኃይሎች ለዓመታት ያባከኑትን የሰው ኃይል፣ ጊዜና ኃይል ብቻ ሳይሆን መልካም አጋጣሚዎች በመገንዘብ ለወቅቱ የሚመጥን ቁመና ላይ ቢገኙ ይመረጣል። የዓመታት ችግሮች የሚቀረፉትና ወደተሻለ ጊዜ መሸጋገር የሚቻለው በቀና መንፈስ የለውጥ ኃይል ሆኖ መገኘት ሲቻል ብቻ ነው። ሁሉንም ጣጣ ለጠቅላይ ሚኒስትሩና ለአስተዳደራቸው አስረክቦ (ሥራህ ያውጣህ) ማለት ለአገር አይጠቅምም። ዛሬ አመስግኖ ነገ ለመውቀስ የተለመደው ሸለብታ ውስጥ መግባትም ፋይዳ የለውም። በሕግ የበላይነት ሥር የምትተዳደር ዴሞክራሲያዊት አገር ዕውን መሆን የምትችለው ኢትዮጵያውያን ሲተባበሩ ብቻ ነው። የሚያምርባቸውም በኅብረት ሲቆሙ ነው።

